

የህብረተሰብ ተሳትፎ

እንደ የካልጋሪ ፖሊስ የጸረ ዘረኝነት ስትራቴጂክ ፍጥ ካርታ ክፍል በከተማችን ውስጥ በነባር ህዝቦች፣ በጥቁሮችና በተለያዩ ዘሮች ላይ የሚስተዋሉትን በገሃድ የማይታዩ (ሲስተማዊ የሆኑ) የዘረኝነት እሳቤዎችን መከላከል በሚያስችልበት ሁኔታ ላይ ምክረ ሃሳቦችን ለማሰባሰብ አቅደናል።

ቀጥተኛ የችግር ተጠቂዎችን በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት ከመሰብሰብ ጀምሮ የፖሊስ አባላትንም በማወያየት በቀጣይ ጠንካራ የመፍትሄ ሃሳቦችን በስትራቴጂክ ሮድማፑ ለማካተት ታቅዷል።

ይህ ህብረተሰብን የማሳተፍ ሂደት ከነባር ህዝቦች ጋር የተገናኘ ስራ የሚሰሩ አካላትን፣ የጸረ ዘረኝነት የትግበራ ኮሚቴን፣ የጸረ ዘረኝነት አድቫኬሪ ቦርድ/ሰርክልን፣ ማህበራትን፣ የበላይ አመራር አካላትንና የካልጋሪ ፖሊስ ኮሚሽንን የሚያካትት ይሆናል።

እንደዚህ ፕሮጀክት አካል ከዚህ በፊት በነበሩት ውይይቶች ላይ በመመስረት እርስዎም ማንኛውም የካልጋሪ ነዋሪ ደህንነቱ በሚጠበቅበት ሁኔታ ላይ ያልዎትን ራእይ፣ ልምድና ሃሳብ እንዲያጋሩን እንፈልጋለን። እነዚህ ሃሳቦች በገሃድ የማይታዩ (ሲስተማዊ የሆኑ) የዘረኝነት እሳቤዎችን ለማስቀረት የምናደረገውን ተግባራዊ እርምጃ በእጅጉ ይደግፋሉ።

ፀረ-ዘረኝነት ምንድነው?

ፀረ-ዘረኝነት ማለት፡ ዘረኝነትን በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ኑሮ መስክ ለውጦች እንዲመጡ ትርጉም ባለው መልኩ መታገል እና መደገፍ ማለት ነው። ፀረዘረኝነት (ዘረኝነትን መቃወም) በግለሰብ ደረጃ አቋም የሚያዝበትና በተቋማትና በሲስተም ደረጃም ሊንጸባረቅ የሚገባው ጉዳይ ነው።

ይህን የሚያከናውነው ማነው?

- ስትራቴጂው ከሚከተሉት አካላት ጋር በቅንጅት ሊሰራ ይችላል
- የካልጋሪ ፖሊስ የጸረ ዘረኝነት የትግበራ ኮሚቴ ቡድን
- የውጭ አማካሪዎች፣ አክሽን ዲግቢቲ፣ ሃቢተስ ኮንሰልቲንግ ኮሌክቲቭ

በተጨማሪም ይህን ስትራቴጂ ቅርጽ በማስያዝ ረገድ በርካታ ድርጅቶች፣ ግሩፖችና ግለሰቦችም እንደ ሁኔታው ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ።

የተሳትፎ ሂደቱን ማን ሊመራው ይችላል?

ካልጋሪ ፖሊስ ፕሮጀክቱን በገንዘብ የሚደግፍ ሲሆን አክሽን ዲግቢቲና ሃቢተስ ኮሌክቲቭ ከነባር ህዝቦች (ኢንዲጂኒየስ)፣ ክጥቁሮች፣ ከሌሎች የዘረኝነት ጥቃት ከሚደርሰባቸው ህዝቦችና ከተለያዩ ግሩፖችና ድርጅቶች ጋር በመገናኘት የልምድና የሃሳብ ልውውጥ ያደርጋሉ።

ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ በጸረ ዘረኝነት ላይ ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋርና ከነባር ህዝቦችና የዘረኝነት ተጠቂ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር በጋራ የሚሰሩ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አክሽን ዲግቢቲና ሃቢተስ ኮሌክቲቭ ዘረኝነትን በመታገል ረገድ፣ በሲስተም ለውጥ፣ በፖሊሲ ትንተና በፖሊሲ ዝግጅት፣ በህብረተሰብ ተሳትፎ እና በሪፖርት ዝግጅት ያካበቱትን የካበተ ልምድ ያካፍላሉ።

ማንን ማነጋገር ይፈልጋሉ? ሁለት የግንኙነት ደረጃዎች ይኖሩናል፡ የመጀመሪያው የካልጋሪ ነዋሪ ሆነው በዘረኝነት ምክንያት ጥቃት የደርሰባቸው እና በዚህም ምክንያት ከካልጋሪ ፖሊስ ጋር ግንኙነት ከፈጠሩ ሰዎች ጋር ይሆናል፡ ይህም በወንጀል ተጠቂ የሆኑ ሰዎችን እና ቤተሰቦቻቸውን ፤ በወንጀል ህጉ አስተዳደር ምክንያት ተፅእኖ የደረሰባቸውን ነባር ህዝቦች (ኢንዲጂኒየስ)፣ ጥቁሮች፣ ወጣቶችን እና በተለያዩ ምክንያቶች የተገለሉ የማህበረሰቡን አካላት ያካትታል።

እንዴት ተሳትፎ ማድረግ እችላለሁ

የተሳታፊ ቡድኖች ትስስር፡ በዋናነት የተለያዩ የህብረተሰቡ አካላት እንደሚወክሉት የህብረተሰብ ቡድን በፖሊስ እና በወንጀል አስተዳደር ስርአቱ ላይ ያላቸውን አረዳድ እና ልምዳቸውን በጥልቀት ለመገንዘብ እንዲረዱን ቡድን ተኮር የሆነ ዘዴ እንጠቀማለን።

ከሚከተሉት ውስጥ በአንዱ እራስዎን የሚመድቡ ከሆነ እና በጉዳዩ ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ፈቃደኛ ከሆኑ እባክዎን ሊንኩን ይጫኑ፡ 1 የወንጀል ተጠቂ የሆኑ ሰዎች እና ቤተሰቦቻቸው፤ 2 በተለያዩ ህገወጥ ድርጊቶች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ከሆኑ፡

3 ወጣት ጥፋተኞች ሆነው በወንጀል ፍትህ አስተዳደሩ ጋር ንክኪ ካለዎት 4 ጥቁር የአልበርታ ነዋሪ ከሆኑ 5 ነገር የካናዳ ነዋሪ ከሆኑ።

ከዚህ በላይ በተጠቀሱት ዝርዝር ውስጥ የማይካተቱ የማህበረሰቡ አካላት በሌላ አይነት የመመልመያ ዘዴ

የሚመረጡ

ይሆናል

ሰፊ ያለ የማሳተፊያ መደረጎች፡ አክሽን ዲፕቲ ከሌሎች ማህበረሰብ አቀፍ ከሆኑ ማህበራት እና ቡድኖች ጋር በመተባበር አሳታፊ መድረኮችን ያዘጋጃል። ለተጨማሪ መረጃ እና መደረጎች የሚዘጋጁበትን ቀናት ለማወቅ የካልጋሪ ፓሊስ ፖርታል ወይም የማህበራዊ ገፃችንን ይጎብኙ።

ከማህበረሰቡ በሰበሰብነው መረጃ ላይ ተመስርተን ምን እናደርጋለን?

ሁሉም ከማህበረሰቡ የተሰበሰቡት መረጃዎች እና ጥቆማዎች በቀጣይ ለሚዘጋጀው የፀረ ዘረኝነት ፍፍተ ካርታን ለማሳልበት ጥቅም ላይ ይውላል፡ ሲጠናቀቅም የተሰጠው ሃሳብ ወይም መረጃ በትክክለኛ ሁኔታ መንፀባረቁን ለማረጋገጥ ሃሳቡን የሰጡት የማህበረሰቡ አካላት እንዲያዩት ይደረጋል

የሚሰጡት ማናቸውም መረጃ ስምዎትን ሳንጠቅስ ነው የምናቀርበው፡ ነገር ግን መረጃውን ሰናቀርብ የመጡበትን የማህበረሰብ ክፍል ለነጠቅስ እንችላለን፡ ለምሳሌ ፡'አንድ የ58 አመት ጎልማሳ ነገር ካናዳዊ እንዳለው . '

